

አሰልጥኖ መስጠት!

ከወጫፎ ኖርዌይ

አንድ ህንድና አንድ ፓኪስታን ጎረቤታቸው ሆነው ጎን ለጎን ያለ ቤት ይዘው ይኖሩ ነበር። ህንዱ አንድ ዶሮ የነበረችው ሲሆን ጠዋት ጠዋት እየተነሳ ከራሱ ግቢ ውስጥ ዶሮው የምትጥለውን እንቁላል እየለቀመ ቁርሱን የእንቁላል ጥብስ መብላት የለመደ ስለነበር አንድ ቀን እንደወትሮው ዶሮው እንቁላል ወደምትጥልበት የራሱ ግቢ እንቁላል ለመልቀም ሲወጣ ዶሮው ከፓኪስታ፡ ግቢ ሄዳ እንቁላል ስትጥል ይመለከታታል፤ ወዲያውም በመሮጥ ወደ ፓኪስታ፡ ግቢ እንቁላሉን ለመውሰድ ሲሮጥ ፓኪስታ፡ እንቁላሉን አፈፍ ሲያደርግ ይመለከታል፤ ህንዳዊውም ዶሮዋ የኔ ሰለሆነች እንቁላሉም የኔ ነው አምጣ ማለት፤ ፓኪስታ፡ ደግሞ ዶሮዋ ያንተ ብትሆንም እንቁላሉን የጣለችው ከኔ ግቢ ውስጥ ስለሆነ እንቁላሉ የሚገባው ለኔ ነው ማለት።

ይህ ሁኔታ በእኛና በዛሬዎ ጎረቤታችን ቀድሞ ደግሞ ሀገራችን በነበረችው ሀገራችን ኤርትራ-መካከል ያለውን የይገባኛል ክርክር ቀልድ ያስታውሰናል። ወያኔ ከሻብያ ጋር በነበረው የጫካ ፍቅር የኤርትራ ጥያቄ የቅኝ ግዛት ጥያቄ ነው በማለት ጦሩንና ጭፍራውን ጭምር በማሳመን ሀገራችንን አስገንጥሎ ከመስጠት ባሻገር የቀራትንም መሬቶች በሰበብ አስባቡ እየሸነሸ ለሱዳንና ለኤርትራ መስጠቱ ሳያንስ፤ የስንት ሺህ ደም የፈሰሰባትንና በሰራዊታችን አኩሪ ተጋድሎ የኢትዮጵያ ሰንደቅ አላማ የተውለበለበባትን ባድመ በፍርድ ቤት ውሎ በመረታት አስረክቦ ከመጣ በሁዋላ ደስ ይበላችሁ ባድመና አካባቢዋ ለኢትዮጵያ ተወስኖላታል ከጠየቅነው በአብላጫው ለኛ ተፈርዱዋል በማለት ቁጭ በሉው መንግስት ቁጭ ሊያደርገን ያሰበው ቅጥፈቱ ጊዜ መጥቶ በጊዜ ተገልጥጦበታል ወያኔዎች የስልጣን ዘመናቸውን ለማራዘም የማይፈነቅሉት ድንጋይ የለም። አንድ ዘመን ብፅኦትና አበባ፤ የተባሉ ከያንያን እየተቀበሉ የሚዘፍ፡ት ዘፈን ትዝ አለኝ፤ ግጥሙንና ስንኞቱን አሁን ማስታወስ ባልችልም፤ አሰልጥኖ መስጠት፤ የሚል አንድ ሀረግ እንዳለው ግንትዝ ይለኛል። ፍህ፤ የተባለው ጋዜጣ በግንቦት 8፤ 1995 ሀተታው ላይ በባድመ ግዛት ውስጥ ከ 8 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ በጀት ሰፊ የልማት ስራ እየተከናወነ መሆን፤ አስተዳዳሪዎችን እንደ ዜና ምንጭ በመጠቀም ያወጣው ዜና 400 አዳዲስ መስሪያ ቤቶችና ሁለት ትምህርት ቤቶች ተገንብተው ማለቃቸውን ጭምር በዜናው ላይ አስፍርዋል። እንግዲህ ልብ በሉ፤ ይህ ሁለት አይነት ጨዋታ ያለው ይመስላል፤ በአንድ በኩል ባድመየኛ ስለሆነች የትግራይ ህዝብም ሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ አትጨነቅ እየገነባንልህ ነው በማለት ቁጣ ለማብረድ የምትሰራ ሴራ ስትሆን፤ እድሜን ለማሰንበት፤ በሌላ በኩል ደግሞ እን ብጻይ መለስ፤ ለናቶቻቸው ሀገርም ቢሆን ማሰባቸው አልቀረምና እየገነቡ መስጠት ወይም አሰልጥኖ መስጠት የሚለው መፈክራቸው እንደተጠበቀ ሆንዋል ማለት ነው። ለመሆን፤ በጦርነት ያሸነፈች ሀገር መሬትዋን ከያዘች በሁዋላ ለፍርድ ድርድር ራስዋን ያቀረበች፤ የራስዋን ጥቅም በሚያሳጣ ስምምነት ይግባኝ የሌለው የፍርድ ውሳኔ እስከመጠየቅ የደረሰች ሀገር በአለም ላይ ከኢትዮጵያ በስተቀር ሰምታችሁ ታውቃላችሁ?

ማሰርያው እንደ ፓኪስታ፡ እና እንደ ህንዱ ቀልድ ሊሆን ነው፤ ህንዱ አይ እንግዲህ ፍርድ ቤት ከመሄድ በራሳችን የግልግል ዳኝነት እንፍታው ይለዋል፤ ፓኪስታም ይሰማማል። ህንዱ፤ እንግዲህ በመንደርደር ወደሁዋላ በመሄድ ተራ በተራ በካልቾ እንመታታ፤ በካልቾ የተመታው ሰው ከ30 ደቂቃ በላይ ራሱን ከሳተ ተሸናፊ ይሆናል ይለዋል፤ ሁለቱም በዚህተስማምተው ፍልሚያውን ይጀምራሉ። ህንዱ ወደሁዋላ በመንደርደር ራሱን በማዘጋጀትባለ በሌላ ጉልበቱ ፓኪስታ፡ን ቢያጠዘው፤ ፓኪስታ፡ ለተወሰነ ደቂቃ ራሱን

ስቶ ይወድቃልከዚያም ወደ ሀባራዊ-ሀሊናው ሲመለስ፤ በል! አሁን ደግሞ የእኔ ተራ ነው
ቢለው፤ አያ ህንድ ሆይ፤ ` ይቅርብኝ እንቁላልህን ይዘህ ሂድ' አለው እንደተባለው፤
በፍልሚያ ያሸነፈው ሀገር መሬቱን በገፀ በረከትነት መስጠቱ እጅግ አስገራሚው ነገር ነው፤
አሰልጥኖለኝናት ሀገር መስጠት ይሉዋል ይሄ ነው።